



የሞጣ ከተማ ንግድ ትርኢትና ባዛር


ከሚያዚያ 12 እስከ 19 2007 ዓ.ም




ከሰባቱ ዋርካዎች አንዱ



ከቀደምት ቤቶች መካከል



ከቀደምት ቤቶች መካከል



የከተማዋ ከፊል ገጽታ

አዘጋጅች፡- የሞጣ ከተማ ከንቲባ ም/ቤት
እና

የንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት

ቱሪዝምና ባህል

በከተማ አስተዳደራችንና በዙሪያ ወረዳው ባህልን ጠብቆ ለማቆየት የሚረዱና ጤ ዕድሜን ያስቆጠሩ ጥንታዊ ገፅ በረከቶች የሚገኙ ሲሆን ከነዚህም መካከል የሞጣ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን፣ 01 ቀበሌ የሚገኘው የአዳሻ መስጊድ፣ እድሜ ጠገብ ዋርካዎች፣ ዋሻዎች፣ ሰባራው ድልድይ፣ የውርግርግ ፏፏቴ እና ሌሎች የቱሪስት ጥቂት ያሏት ከተማ አስተዳደር ናት፡፡



የሞጣ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን




የሞጣ አዳሻ መስጊድ



ከሰባቴ ዋርካዎች መካከል



ከቀደምት ቤቶች መካከል



ሰባራው ድልድይ



የውርግርግ ፏፏቴ ከፊል ገጽታ

ከባህልና በሞጣ

የክላምኛ ቋንቋ ትርጉም

ክላምኛ ቋንቋ የራሱ የሆነ የመነሻ ትርጉም አለው፡፡ ለዚህም ክላምኛ "ከለመ" ከሚለው የራስ ቃል የተወሰደ ሲሆን ወደ አማርኛ ሲመለስ "ከለመ" ማለት "ነገረ" ማለት ሲሆን "ክላምኛ" ማለት መናገር፣ መግባባት፣ መረዳዳት ወይም ሀሳብን ለሌላው መግለጽ መካፈል ማለት እንደሆነ ተናጋሪዎች ይገልጻሉ፡፡

የቋንቋው አጀማመር/አመሰራረት/

የክላምኛ ቋንቋ አመሰራረት ከመነሻ እስከ መድረሻ ሊያስረዱ የቻሉት የአካባቢው ተወላጆችና መስራቾች መካከል አንዱ የሆኑት አቶ በዜ ወንድሙ ከአማራ መገናኛ ብዙሃን ድርጅት ስለ ክላምኛ መጠይቅ ቀርቧልቸው የሚከተለውን ምላሽ ሠጥተው ነበር፡፡ የክላምኛ ቋንቋን ስንጀምረው በዚህ ቀን፣ በዚህ ሰዓት፣ በዚህ ዓመት ምህረት የመነጋገሪያ ስርዓት እንደንግግለት/እናውጣለት/ ብለን ተማከርንና ተስማምተን ሳይሆን ተመሳሳይ የእድሜ አቻዎችና የስራ ባህሪ የነበረን አራት ጓደኞች ማለትም፡- እኔ አቶ በዜ ወንድሙ፣ አቶ ብርሀኔ አወቀ፣ አቶ ጥሩ ፈንታ እና አቶ ተመስገን ውበቱ ሆነን አራታችን ብቻ ወጣት ሆነን በመንደር ስንጫወት፣ ገበያም፣ ለግብይት ስንወጣ ሌላው ሠው

ሳይረዳው እኛ ብቻ በመጠቀም ተጀመረ። እየዋለ እያደር ያሚስጥር ወጣ መጫወቻ ሌላው እንዳይሰማብን በጣም ጠቃሚ ሆኖ አገኘነው።

ሌሎች የሚቀርቡን ጓደኞቻችንም ሌላውም ቀረቤታ ያላቸው ቀስ በቀስ እያሉ ከእኛ መልመድ ጀመሩ በማያያዝም አቶ በዜ ወንድሙ ሲናገሩ ለቋንቋው አጀማመርና ይበልጥ ጠቀሜታ እንዳለው የተረዳነው በ1931 ዓ.ም ቀኑንና ወራቱን በትክክል ባላስታውሰውም ጣሊያን ሀገራችንን በወረረችበት ጊዜ ስለ ነበረ አንድ የኢጣሊያን የጦር አለቃ እኔን እና ጓደኞቼን በእግር ሁደን ከደብረ ማርቆስ ሲጋራ እንድና መጣለት ያዘዘናል፤ እኛም ትዕዛዙን ተቀብለን ከደብረ ማርቆስ ሲጋራውን ገዝተን ስንመለስ ጮቄ ስንደርስ ተራራው ላይ ሽፍቶች ያገኙናል፤ ይኸኔ ጓደኞቼን "መንቴ መንቴ አስኳፊው ዴጃል ተመሽ " ብየ በሚስጥር ቋንቋችን ነገርኳቸው ። ወደ አማርኛ ሲመለስ /ሲተረጎም/ "ጓዴ ጓዴ ሽፍታ መቷልሃልና አምልጥ" ማለት ሲሆን በዚህን ጊዜ ከጓደኞቼ አንዱ ወዲያውኑ በክላምኛ ቋንቋችን "ተከልመናል ተከልመናል ሀቶትህም ተመሽ" አለኝ ወደ አማርኛ ሲተረጎም " ሰምተናል አንተም ሮጠህ እጅህን አውጣ" ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ሽፍቶች ሳይቀሙንና ሳይዘርፉን ሮጠን አምልጠናል በለዋል።

ተ.ቁ	ክላምኛ	በአህዝ	በአማርኛ ፊደላት
1	ጉት	1/2	ግማሽ
2	ዋሀይድ	1	አንድ
3	ክልቴ	2	ሁለት
4	ሳልስቴ	3	ሥስት
5	ራባ	4	አራት
6	ሀመሻ	5	አምስት
7	ሳደሻ	6	ስድስት
8	ሳፖት	7	ሰባት
9	ካዋሂድ	8	ስምንት
10	ዛፖጥ	9	ዘጠኝ

እያሉ ቁጥሮችን እስከ " አሸራ ዲባ" ወይም አንድ ሺህ ድረስ ይጠቀሙባቸዋል።

ቋንቋው ከሚጠቀምባቸው የቃላት አጠቃቀሞች በጥቂቱ

ተ.ቁ	ክላምት	በአማርኛ ትርጉማቸው	ተ.ቁ	ክላምት	በአማርኛ ትርጉማቸው
1	መሊ	ጥሩ	26	መቀደሻ	መኝታ፡-ጸሐፊ
2	ሕዳር	ጠላ	27	እመት	ሙስሊም
3	ግድር	በጣም ጥሩ	28	ኩፋር	ክርስቲያን
4	አይጭም	መጥፎ /ጅል/	29	መመሻ	እግር
5	መንቴ	እንተ/ወንድም/	30	በሠር	ስጋ
6	አስኳፊ	ፖሊስ/አስፈሪ/	31	ለበት	ግሪት
7	መበሰጫ	መሳሪያ	32	ሻኝ	ባለ-ወሽጥ
8	መበሰጥ	መምታት	33	መንትያ	ወንድም-እጅግ
9	መጫገድ	መሸጥ/መግዛት/	34	ዝታቴ	ይኸ
10	እንመሽ	እንሂድ	35	አይነብርም	የለም
11	ንዘህ ተመሽ	ይዘህ ሂድ	36	አትካለም	አታውራ
12	አዲጅ	አመጣ	37	ግድር ፉዳ	ትርፍ
13	ደጀ	መጣ	38	ሐዋር	አለቃ
14	ኸራቦት	መጠጥ	39	አኳ	ውሃ
15	ኸረት	ብላ	40	ይቸውላል	ያውቃል
16	ኸራቸት	ምግብ			
17	ፍሳሽ አይሞን	ውሃ ሽንት			
18	ሻርዴ	ቡና			
19	ዝንቦ	ጠጅ			
20	መነቢያ	መቀመጫ			
21	ተካለመ	ተናገረ			
22	ተነበለ	ተቀመጥ			
23	ውጆ	ልጅ			
24	እምና	እናት			
25	እብና	አባት			